

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ ሁለተኛ ዓመት ቁጥር ፶፪
አዲስ አበባ መጋቢት ፲፮ ቀን ፪ሺ፰

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

22nd Year No.52
ADDIS ABABA 25th March, 2016

ደንብ ቁጥር ፫፻፹፩/፪ሺ፰ ዓ.ም

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች
ምክር ቤት (ማሻሻያ) ደንብ፲፰
፳፻፱፻፵፯

Regulation No.381/2016

Ethiopian Electric Power Establishment Council
of Ministers (amendment) Regulation
.....Page 8937

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፹፩ /፪ሺ፰

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብን ለማሻሻል የወጣ ደንብ

Council of Ministers Regulation No. 381 /2016

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO AMEND THE ETHIOPIAN ELECTRIC POWER ESTABLISHMENT REGULATION

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማቋቋሚያ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፪/፪ሺ፯ን
ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

WHEREAS it has become necessary to
amend the Ethiopian Electric Power
Establishment Council of Ministers Regulation
No. 302/2013;

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ
ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን
ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር
፱፻፲፮/፪ሺ፰ አንቀጽ ፭ እና በመንግሥት የልማት
ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር ፳፭/፲፱፻፹፬ አንቀጽ፳፩እና
፵፯(፩)(ሀ) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡

This Regulation is issued by the
Council of Ministers pursuant to Article 5 of the
Definition of Powers and Duties of the
Executive Organs of the Federal Democratic
Republic of Ethiopia Proclamation No. 916
/2015 and Article 21 and 47(1) (a) of the Public
Enterprise Proclamation No. 25/1992.

፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ "የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል
ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት (ማሻሻያ)
ደንብ ቁጥር ፫፻፹፩/፪ሺ፰" ተብሎ ሊጠቀስ
ይችላል፡፡

1. Short Title

This Regulation may be cited as the
“Ethiopian Electric Power Establishment
Council of Ministers (amendment) Regulation
No381/2016”.

፪. ማሻሻያ

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማቋቋሚያ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፪/፪ሺ፯
እንደሚከተለው ተሻሻሏል፡-

2. Amendment

The Ethiopian Electric Power Establishment
Council of Ministers Regulation No. 302/2013
is here by amended as follows:

1/ Article 5 of the Regulation is deleted and
replaced by the following new Article 5:

፩/ የደንቡ አንቀጽ ፭ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ
አንቀጽ ፭ ተተክቷል፡

“5. Purposes

The purposes for which the
Enterprise is established are:

<p>“፩. ዓላማ</p> <p>፩. ድርጅቱ የተቋቋመባቸው ዓላማዎች የሚከተሉት ናቸው፦</p> <p>፩/ ከብሔራዊ ግሪድ ጋር የተያያዙ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎች፣ ከ ፳፮ ኪሎ ሾልት በላይ የሆኑ ማስተላለፊያ መስመሮችና ማከፋፈያ ጣቢያዎች የግንባታ ሥራዎች የአዋቂነት ጥናት፣ የንድፍ እና የቅየሳ ሥራዎች ማከናወን፣ እንደአስፈላጊነቱ እነዚህ ሥራዎች በኮንሰልታንት ማሰራት፤</p> <p>፪/ ከብሔራዊ ግሪድ ጋር የተያያዙ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎች፣ ከ ፳፮ ኪሎ ሾልት በላይ የሆኑ ማስተላለፊያ መስመሮች እና ማከፋፈያ ጣቢያዎች የግንባታና የማሻሻያ ሥራዎችን ማከናወን ፣እንደአስፈላጊነቱ እነዚህ ሥራዎች በሥራ ተቋራጭ ማሰራት፤</p> <p>፫/ ከብሔራዊ ግሪድ ጋር የተያያዙ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎች ጣቢያዎችን፣ ከ ፳፮ ኪሎ ሾልት ኃይል በላይ የመሸከም አቅም ያላቸውን የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮችን እና ማከፋፈያ ጣቢያዎችን ማስተዳደር፣ የኦፕሬሽን እና የጥገና ሥራዎችን ማከናወን፤</p> <p>፬/ ከ ፳፮ ኪሎ ሾልት ደረጃ በላይ በሆኑ መስመሮች የኤሌክትሪክ ኃይልን በጅምላ መሸጥ እና መግዛት፤</p> <p>፭/ ከ ፳፮ ኪሎ ሾልት በላይ የሆኑ የኃይል ማስተላለፊያ መስመሮችን ሊዝ ማድረግ፤</p> <p>፮/ የሚሸጠውን የኤሌክትሪክ ኃይል በተመለከተ የታሪፍ ማሻሻያ ሀሳብ ማቅረብ፣ሲፈቀድም ተግባራዊ ማድረግ፤</p> <p>፯/ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የሚያወጣውን መመሪያና የፖሊሲ አቅጣጫ መሠረት በማድረግ ቦንድ መሸጥና በዋስትና ማስያዝ እና ከአገር ውስጥ፣ ከውጭ የገንዘብ ምንጮች ጋር የብድር ውል መደራደርና መፈራረም፤</p> <p>፰/ ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ የሆኑ ሥራዎችን ማካሄድ፡፡”</p>	<p>1/ to undertake feasibility studies, design and survey of electricity generation in integrated national grid, construction of transmission lines and substation over 66 kilo volt level; to contract out such activities to consultants, as required;</p> <p>2/ to undertake construction and up grading of electricity generation in integrated national grid and, construction and up grading transmission lines and substation of over 66 kilo volt level; to contract out such works to contractors as required;</p> <p>3/ to administer, operate and maintain electricity generation in the integrated national grid, and transmission lines and substation of over 66 kilo volt level;</p> <p>4/ to sell and purchase bulk electric power on transmission lines above 66 kilo volt level;</p> <p>5/ to lease transmission lines above 66 kilo volt level;</p> <p>6/ to submit electricity tariff proposals with respect to power it sales and implement same upon approval;</p> <p>7/ in line with directives and policy guidelines issued by the Ministry of Finance and Economic Cooperation to sell and pledge bonds and to negotiate and sing loan agreements with local and international financial sources;</p> <p>8/ to undertake any other related activities necessary for the attainment of its purposes.”</p> <p>2/ Article 6 of the Regulation is repealed and replaced by the following new Article 6;</p>
---	--

፪/ የደንቡ አንቀጽ ፮ ተሸሮ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፮ ተተክቷል፡

፳ሺ፱፻፴፱

“፮. ካፒታል

ለድርጅቱ የተፈቀደው ካፒታል ብር ፻፪፳ ቢሊዮን (አንድ መቶ ሃያ ቢሊዮን ብር) ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር ፴ ቢሊዮን (ሰላሳ ቢሊዮን ብር) በጥሬ ገንዘብና በዓይነት ተከፍሏል፡፡”

፫. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ መጋቢት 16 ቀን ፪ሺ፰ ዓ.ም.

ኃይለማርያም ደሣለኝ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ጠቅላይ ሚኒስትር

“6. Capital

The authorized capital of the Enterprise is Birr 120,000,000,000 (One Hundred Twenty Billion) of which 30,000,000,000 (Thirty Billion) is paid up in cash and kind.”

3. Effective Date

This Regulation shall come into force on the date of its publication on the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 25th day of March, 2016

HAILEMARIAM DESSALEGN
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF
ETHIOPIA

--	--